



ታላቅ የተቃውሞ ሰልፍ ጥሪ!

በአውሮፓ ለምትገኙ ኢትዮጵያውያን በሙሉ

የአፋር የሰብአዊ መብቶች ድርጅት፣ የኢትዮጵያውያን ኮሚውኒቲ በቤልጂየም እና የሉቅማን የኢትዮጵያውያን-ቤልጂየም ሙስሊሞች ማህበር በጥምረት ጥሪዎችን እናቀርባለን፤

ሰልፉ የሚካሄድበት ቀንና ሰዓት:- ሜይ 16፣ 2012 ከ 13:00 ሰዓት ጀምሮ

ሰልፉ የሚካሄድበት ቦታ:- በብራስልስ አውሮፓ ካውንስል ፊት ለፊት

በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የሰብአዊ መብቶች አያያዝ ሁኔታ ከዕለት ወደ ዕለት አስከሬ ወደ ሆነ ደረጃ ላይ እየደረሰ ይገኛል። በግለሰቦች ላይ ከሚደርሰው የመሰወር፣ የጅምላ እስራት፣ በድብደባ ማሰቃየት፣ አፈና እና ግድያ፣ ከስራ መባረር፣ ንብረት መነጠቅ እና ሌሎች በደሎች... በተጨማሪ የተወሰኑ የሕብረተሰብ ክፍሎችን፣ የኃይማኖት ተቋማትን፣ የሙያና የሲቪክ ማኅበራትን፣ የሰብዓዊ መብቶች ድርጅቶችን እና የፖለቲካ ፓሪቲዎችን ዓላማ ያደረገ የጥቃት እርምጃ በተደጋጋሚ በመንግስት በኩል እየተወሰደ ይገኛል። እነዚህ የሙስሊም ጥበቶች መፍትሄ ሳይበጅላቸው ለረዥም ዘመናት ከቆዩት የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ቀውሶች ጋር ተዳምሮ አገሪቱን እጅግ አስፈሪ ወደሆነ ሁኔታ እያመራት ይገኛል። ነገሮች ሙሉ በሙሉ ከመንግስት ቁጥጥር ስር ወጥተው አገሪቱ ማቆሚያ ወደ ሌላው ቀውስና እልቂት ውስጥ ከመግባቷ በፊት የአለም አቀፉ ማኅበረሰቡ ተገቢውን ጫና በመንግስት ላይ ያደርግ ዘንድ ለማሳሰብ ይህን የተቃውሞ ሰልፍ አዘጋጅተናል። በዚህም መሰረት ለአለም አቀፉ ማኅበረሰቡ የምናቀርባቸው ነጥቦች መካከል የሚከተሉት ይገኙበታል።

1. መንግስት የተለያዩ ሰበቦችን በመፍጠር በአገሪቱ የተለያዩ ማህበራዊ ቤቶች ያሰራቸውን የፖለቲካ እስረኞች ባፋጣኝ እንዲፈታ፤
2. መንግስት ሽብርተኝነትን ለመዋጋት በሚል ሰብ በሃሰት በአሸባሪነት ወንጀሎ ያሰራቸውን ጋዜጠኞች፣ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችና አባላትን ባስቸኳይ እንዲፈታ፤
3. በአፋር ፣ በደቡብ፣ በጋምቤላ እና በኒሻንጉል ክልል ውስጥ ልማትን ለማስፋፋት በሚል ሽፋን ዜጎችን ከመኖሪያ ቀያቸው የማፈናቀል እርምጃ ባፋጣኝ እንዲቆም፤ የመንግስትን ሕገ ወጥ እርምጃ በመቃወማቸው የተሳሳ ለአስር የተዳረጉ አርሶ አደሮች እና ሌሎች የአካባቢው ነዋሪዎች ባፋጣኝ እንዲፈቱ፤
4. መንግስት በኃይማኖት ተቋማት ውስጥ ጣልቃ በመግባት እየደረገ ያለውን ሕገ ወጥ ተግባር ባፋጣኝ እንዲቆም፤ በተለይም በእስልምና እምነት ተከታዮች ላይ እየደረሰ ያለው ወከባ፣ ጫና እና ጣልቃ ገብነት ግዴታና ዛቻ እንዲቆም፤ በአርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ገዳማትና ታሪካዊ ስፍራዎች ላይ እየደረሰ ያለው ውድመት እንዲገታ፤
5. ሕጋዊ በሆነ መንገድ የሙስሊም ጥያቄዎችን በማንሳታቸው ብቻ ከሥራ ገበታቸው የተባረሩ መምህራ ባፋጣኝ ወደ ሥራ ገበታቸው እንዲመለሱ፤ እንዲሁም መንግስት የመምህራኑን አስተዳደራዊ ጥያቄዎች ከማፈን ተቆጥቦ ተገቢዎን ምላሽ እንዲሰጥ፤
6. በኢትዮጵያ በነጻነት የመደራጀት፣ የመሰብሰብ፣ ሃሳብን የመግለጽ፣ መንግስትን በሰላማዊ ሰልፍ የመቃወም እና ሌሎች መሰረታዊ መብቶች ላይ የሚደረገው ከፍተኛ አፈና እና ጫና እንዲቆም እንጠይቃለን።

ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር +32 477 327 090፣ +32 486 454 955፣ +32 486 336 367 ሊደውሉ ይችላሉ።

የኃይማኖት፣ የዘር፣ የቋንቋ እና የፖለቲካ አመለካከት ልዩነቶቻችን የኢትዮጵያዊነታችን ውበት እና የአንድነታችን መገለጫዎች ናቸው!

ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር!
አስተባባር ኮሚቴው!!

Ethiopia Will Prevail!